


“ አንገት አስደፊው አንገቱን ደፋ!”

የሰማኒያ ሚሊዮን ልሳን የሰረቀ፤
 አንደበት የዘጋ ድምፅ እየጠቀ፤
 ልብ-ጆሮ ያደማ ቀጥፎ እየባረቀ፤
 ‘በአኩራዳማ ሽብር’ እያሸማቀቀ፤
 ሕዝብ አገር ቀይዶ አሳር ያስጨነቀ፤
 የአገር ንዋይ ዘርፎ በርሃብ ያማቀቀ፤
መብረቅ ቁጣ መታው ከአንገቱ ወደቀ።



በገዳም፤ በመስጊድ እምነት ያሳበቀ፤
 ‘ጅቡ’ በሰው አገር ‘ለምድ’ ያጠለቀ፤
 የቱጃሮቹ ሽርክ የተንደላቀቀ፤
 ህዝብ በራብ ፈጅቶ ‘ዶላር’ እያጨቀ፤
 የአፍሪቃው ‘አሚና’ ንጉሥ የታወቀ፤
 የልመና ቅርጫት ይዞ የዘለቀ፤
 ‘ጓንታናሞ’ ቀርቶ ‘ዲሲን’ አስደነቀ፤
 ሺህ ውጭ ሲጋፈጡት ፈርቶ እያጮለቀ፤
 በዓለም ሰገነት ላይ ወጥቶ እንደ ደመቀ፤
‘የእሳቱ ነበልባል’ በፊቱ ፈለቀ ።



አንገቱን አስደፋው በቅምጡ ሾቀ፤
 በፍራት አምጦ በሽትንት ተጠመቀ፤
 የደም መጸዳጃው ‘ገበቴው’ እራቀ፤
 ቀን እንቅልፍ ከጀለው ኢጋዚን ናፈቀ፤
 ሲነሳ ከመንበር ላብ እንደደፈቀ፤
 በስድብ፤ በእርግማን ‘ኩነኔው ጸደቀ’፤
በሃፍረት፤ በውርደት ቡታንታው ወለቀ።



ከብር ያለ ግብሩ እየተራቀቀ፤
 ‘ጅቡ’ ተደላድሎ ሕዝብ እየበጨቀ፤
 በዓለም አደባባይ እየፈነደቀ፤
 ሕዝብ አገር ጠፍንጎ እየደቀደቀ፤
 አንገቱን ሲያቀና አፉን እያረቀ፤
 ኢትዮጵያዊ ምትሃት አንደበት ባረቀ፤
 ከውስጥ ከትይዩ መልዕክቱ የላቀ፤
 በመንፈስ የጸና ዓለምን ያስናቀ፤
 አንድ **አበበ ገላው** ቁሞ ሰነደቀ፤
 የሰማኒያ ሚሊዮን ቁጭት ጨቀጨቀ፤
 ጮሌውን አደንዛዥ መርፌው የረቀቀ፤
የዓለም ‘መወጋጊያ’ የበላይ ዘለቀ።



የጸሎት እና የምስጋና ጥሪ

መሪ ያስተማረ አውቆ ያሳወቀ፤
 መለስ ምን ይዋጠው ኮስሶ ደቀቀ፤
 ሕዝብ አንገት ያስደፋው ማጅራት ወደቀ፤
 ቅዳሜም ይነረት እየተሳለቀ፤ ቅስጥ እየደቀቀ፤
 ቆሌው ‘ካምፕ ዴቪድ’ ካልተደባለቀ፤
 ልብ ድካም ቀንቶት ካልተጠናቀቀ፤
 ኑሮው የቁም ስቅል ቀን እየጠበቀ፤
 ‘ሐግ’ ፍርዱን ያገኛል ከ‘ቴለር’ የላቀ፤
 ‘መለስ ሰበር ዜናው’ ሞገድ አስጨነቀ፤
 ‘ሸኚው ሕዝብ’ ሊቀበል አገር-ሽገር ሞቀ፤
‘መስቀል ያንቃቃዋል’ ‘ምላሽ የናፈቀ’።

የምስጋና ማስተዋሻ፡-

- ❖ ይኸንን የዘመናችንን ከይሲ 'መሪ' እና ከፍ ዘረኛ ቡድን በየጊዜው በጀግንነት እየተጋፈጡ ድምጽና መብት ለተነፈገው ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችን መከታና አለኝታ በመሆን እጅግ ዘግናኝና አስጸያፊ ገመናቸውን በዓለም በአደባባዮች ለሚያጋልጡ የቁርጥ ቀን ቆራጥ ልጆች፤ኢትዮጵያዊያንና፤የኢትዮጵያ ወዳጆች ሁሉ ምስጋናና የታሪክ ማስተዋሻ ትሁንልኝ።
- ❖ የዘመናችን የነፃነት ትግልና የጦርነት ስልት ጫካ ወይም ዋሻ ብቻ የሚገቡበት አይደለም፤ ውጊያው ዘርፈ ብዙና ውስብስብ ስለሆነ በዓለም አደባባይም የሚደረገው ትንቅንቅ አንዱ የጦርነቱ መልካዓ ምድር ነውና በየተሰለፍንበት እንትጋ።
- ❖ ኢትዮጵያዊያን የአንድነት ተሃዲሶ እንደ ሰደድ እሳት እየተጠጠፈ ነው በውጭም በአገር ውስጥም የዚህ አናሳና አስቀያሚ ዘረኛ ቡድን የመከራ ቀናት እጅግ የተቆጠሩ ናቸው፤በቅርቡም በአንደነታችንና በባባረ፤በተቀነባበር ሃይላችን ይወድቃሉ።
- ❖ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿ በክብር፤በነጻነት፤በሰላምና በፍቅር ለዘላለም ይኖራሉ።

የጎንቻው!
